

የኢትዮጵያ የስደት መንግስት ምስረታን በተመለከተ የቀረበ ጋዜጣዊ መግለጫ

የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ
ቀን: ሴፕቴምበር 16፣ 2015

የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ የኢትዮጵያ የስደት መንግስት የምስረታ ሂደትንና እያከናወናቸው የሚገኘውን ሰፊ የሰራ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ ለህዝብ ይፋ ለማድረግ፤ ቅዳሜ፣ ሴፕቴምበር 12፣ 2015 የመጀመሪያውን ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ጋዜጣዊ መግለጫውን ብዙ ሚዲያዎች፣ ጋዜጠኞችና፣ በአለም ዙሪያ የሚኖሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተከታትለውታል።

በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ስለሺ ጥላሁንና፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሥዩም ወርቅነህ፣ ከተለያዩ ሚዲያዎችና ጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። የአደራጅ ኮሚቴው አመራሮች በተነሱት ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ከመስጠታቸው በተጨማሪ እንዳስገነዘቡት፣ የኢትዮጵያ የስደት መንግስት መመስረት ወቅታዊና እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በማብራራት፣ በምስረታው ሂደት ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያውያን መሳተፍ እንዲችሉ የተመቻቸና ለሁሉም ያለልዩነት ክፍት መሆኑን በማስገንዘብ፣ ይህ ቅዱስ ሃሳብ በአስተማማኝ መልኩ የተሳካ እንዲሆን፣ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ዜጎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና፣ የሲቪክ መሃበራት፣ እንዲሁም በአለም ዙሪያ የሚኖሩ ምሁራን፣ ታዋቂ ግለሰቦችና፣ የእምነት አባቶች ርብርብና ቀጥተኛ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን በማስረገጥ፣ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሃገርአድን ጥሪያቸውን አስተላልፏል።

በአለቱ ከተሳተፉ ሚዲያዎችና ጋዜጠኞች መካከል፣ የአሜሪካ ድምፅ ሬድዮ፣ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ሬድዮ፣ የአዲስ ድምፅ ሬድዮ፣ የኢትዮጵያ ሽግግር ምክር ቤት ሬድዮ፣ የህሊና ሬዲዮ፣ የምንይሻላል ሬድዮ፣ የሰይፈ ነበልባል ሬድዮ፣ የዳላስ ኮሚኒቲ ሬድዮ፣ ቅንጅት ስዊዘርላንድ ፓልቶክ፣ ክርስቲያን ኢንተርናሽናል የቴሌቪዥን ሚዲያ፣ የቀድሞ የአንድነት ፓርቲ ፍፍተ ነፃነት ጋዜጣ መስራች፣ የአዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ኤዲተር እንዲሁም እንቁና ቁምነገር ጨምሮ በተለያዩ ጋዜጦች ይፅፍ የነበረና በሙያው ጋዜጠኛና መመህር የሆነው አቶ የትነበርክ ታደላ በስደት ከሚገኝበት ከኬንያ፣ እንዲሁም ሌሎች በርካቶች ይገኙበታል።

በዝግጅቱ የተነሱት ጥያቄዎች በአብዛኛው በስደት መንግስት መመስረት አስፈላጊነትና በሂደቱ ዙሪያ የሚያጠነጥኑና የሚያተኩሩ ነበሩ። አደራጅ ኮሚቴው በቀጣይ ቀናት የጋዜጣዊ መግለጫው ሙሉ ዝግጅትን በድምፅ የሚያቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን።

ኢትዮጵያ በከብር ለዘላለም ትኖራለች!
የኢትዮጵያ የስደት መንግስት አደራጅ ኮሚቴ

Press Conference on the formation of Government of Ethiopia in Exile

The Government of Ethiopia in Exile Organizing Committee (GEEOC) held its first press conference on Saturday, September 12, 2015 to discuss the ongoing processes and activities in regards to the formation of Ethiopian government in exile.

The press conference, which was conducted via teleconference, was attended by several media representatives, including VOA, Addis Dimts Radio, Voice of Ethiopian Youth Radio, ENTC Radio, Helina Radio, Seyfe Nebelbal Radio, Dallas Community Radio, Christian International Television, Switzerland Paltalk Group, as well as several writers and bloggers including exiled journalist Yetneberk Tadele, the founder of UDJ's Fnote Netsanet and former Editor of Addis Fortune who currently lives in Kenya.

Ato Sileshi Tilahun, chairman of the GEEOC and Ato Seyoum Workneh, head of public relations, took turns to answer questions.

Both Ato Sileshi and Ato Seyoum stressed the urgency of creating an inclusive government in exile and went into great details about the steps involved. They added that the participation and contributions of all Ethiopian citizens, political and civic organizations and renowned individuals is crucial in achieving the goal.

GEEOC will make the audio of the full press conference available shortly.

Long Live to the Respected Ethiopia!
Government of Ethiopian in Exile Organizing Committee (GEEOC)

